

## የፖለቲካ ኮንሰርት

እንደሚታወቀው ሁሉ እኛ ኢትዮጵያውያን በየትኛውም ጊዜ ደረታችንን ነፍተን የምንመካበት አንድ ጉዳይ አለ። ይህም በማንኛውም የውጭ ኃይል ሳንገዛ በራሳችን አስተዳደር ስንመራ ቆይተናል። አሁንም እየተመራን እንገኛለን።

የነፃነት አርማችን እንዳልሆነ ሆኖ ግን በውስጣችን የቆየው ኢትዮጵያዊን ማሰብ እስኪያቅተን ድረስ እርስ በርስ መተማመን አቅቶን በየመደብናቱ የብሄር ነፃ አውጪ ድርጅቶች መስርተን ስንታይ ደገሞ እቺ የነፃነትና የታሪክ ባለቤት ሀገራችን የጠላን እየመሰላቸው የነጮች መሳቅያ ሆነን ቆይተናል።

እንዳያልፉት የለም ነው እና ነገሩ ሁሉ ፍጥጫና ንትርክ አልፎ እነሆ 18 ዓመታት ዋና ጠላቶቻችን እና እርስ በርስ ሲያነታርከን የቆየው ድህነትና በእኩልነት የተመሰረተ የመልካም አስተዳደር ስርዓት እጦት መሆናቸውን በግልፅ ተቀምጦ በገጠርም በከተማም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በየእምነቱ ይህን የተገኘው ሰላም እንዲቀጥል እየፀለየ አሁን ደግሞ በጉጉት የሚጠብቃቸው መርሆዎች ለመምረጥ በዝግጅት ላይ ይገኛል።

በዚህ የሽርጉድ ወቅት ግን ይህን የጽሁፍ ለመፃፍ ያስገደደኝ አንድ አስደናቂ ሁኖ ያገኘሁትን ጉዳይ ልንገራችሁ እና ያነበባችሁም ወይም ስህተቴን ወይም እውነቴ መሆኔን እራሳችሁ ትፈርዳላችሁ።

እኔ እንደሚመስለኝ አንድ አገር ነፃ ነው ተብሎ የሚታወቀው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና አስተዳደራዊ ጉዳዮቹ ያለ ማንኛውም ወገን ጣልቃ ገብነት መምራት ሲችል ብቻ ነው። በመሆኑም ነው ሀገራችን ለዘመናት በቆዩ ገዢዎች ሀዘቦች ውሳኔ የመስጠት መብታቸው ተነፍጎ የኢትዮጵያ መሪዎች አንዳቸው ከምዕራቡ ሌሎቹ ከምስራቅ ሲሉ እንዲሁም እኔ ሃፀያዊ እኔ ሰሻሊስታዊ አስተዳደር እከተላለሁ በሚሉ ገዥ መደቦቿ ስትመራ ቆይታ አሁን የሀዘቧን ትርታ የሚያዳምጥ ስርዓትና መገንባት ጀምራለች። በድህነት ላይም ተደራራቢ ድል

በምታስመዘግብበት ወቅት በምዕራቡ ዓለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ጠላቶች አንገቷን እንዳታቀና ቀንና ማታ ሲተናኮሉዋት ይስተዋላሉ።

የኢትዮጵያ ጠላቶች እኛ ኢትዮጵያዊያን ከምናውቃቸው በላይ ስለ እኛ የሚያውቁ ሆኖ ይሰማኛል። ለምሳሌ ከሚናገሩት ንግግር እንኳ ብንወስድ ኢትዮጵያዊያን እርስ በራሳቸው ይተናኮላሉ ለገዥዎች ግን ተነባብሮ ይመክታሉ (Ethiopian chasing each other, but united against occupation.) የሚለውም ንግግር አዘውትሮ ሲጠቀሙበት የቆዩ።

አሁን አሁን በተለይ የኢህአዴግ መንግስት ግልፅ የሆነ የውጪ ጉዳይ ፖሊሲና የልማት ስትራቴጂ አውጥቶ ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ አንስቶ እቺ ባቁላ ካደረገ አትቆረጠምም ያሉ እስኪመስል ድረስ በተለያዩ መልኩ ጣልቃ ለመግባት ሞክረው ሳይሳካላቸው ቀርቷል። በመሆኑም ኢትዮጵያዊያን በኢትዮጵያዊያን በማለት ተላላኪዎቻቸውን ሲያሰማሩልን የሚታዩ።

አሁን ለፅሁፌ እንደ መነሻ ያደረግኩት ርእስ ከእንደዚህ አይነቱ አባባል ይመነጫል። ለዚህም ነው የፖለቲካ ኮንሰርት በማለት የሰየምኩት።

ሰሙኑ አንድ አንድ ያለ እኛ ሌላ ኢትዮጵያ አዋቂ የላትም የሚሉ የግለሰቦች ስብስብ በአሜሪካን አገር ተገኝተው የጌቶቻቸው ባረከት ሲቀበሉ እያየናቸው ከርመናል።

የባረከት መቀበሉ ነገር ለብዙ ጊዜ ተደጋግሞ የታየና የተገለፀ በመሆኑ የአንባቢዎችን ጊዜ ሊፈጅ አልታየኝም። በመሆኑም ወደ ዋና ጉድ ያሰኘኝ ነገር ልውሰዳችሁ አቶ እክሌ ከሰላም ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጋር ለመወያየት ስለፈለጉ በዚህ አዳራሽ ተገኝታችሁ ተወያዩ። መግቢያ ዋጋ 50 ዶላር፣ 20 ዶላር የሚል ማስታወቂያ አገኘሁኝና ጉድ ሳየሰማ መስከረም አይጠባም የሚለውን አስታወሰኝ። ምክንያቱም እስካሁን እኔ የማውቀው የሙዚቃ እንጂ የፖለቲካ ኮንሰርት ሰምቶ አላቅም እና። ለመሆኑ እኛ አዋቂዎች የሚሉ ሰዎች የመጀመሪያ ፈጠራቸው

የሙዚቃ ኮንሰርት የሚለውን የፖለቲካ ኮንሰርት በሚል ፍልስፍና ጀምሮው ይሆን?

ለመሆኑ የኮንሰርቱ ተካፋዮች እነማን ይሆኑ? ለምንስ አገሩን ጥሎ ያልፍልኛል ብሎ የሄደውን ኢትዮጵያዊ ሰላም ይነሳሉ? የሻዕቢያ ወደ ሃገሩ ሊመለስ ለሚፈልግ ኤርትራዊ ሁሉ ሁለት ከሞቶ ማዋጣት አለብህ ይላል እነዚህ ሰዎች ከሱ በምን ተሻሉ? ለምንስ በመካከለኛ ምስራቅና በአፍሪካ ወደሚገኙ ኢትዮጵያዊን አልሄዱም?

የእነዚህ ጥያቄዎች መልስ በስብስቦቹ እጅ ያለ በመሆኑ እኔ የታየኝን ልናገር። በቀላሉ ለመሞከር ግን እነ ወ/ሮ አናጐሚዝ፣ ብርሃኑ ነጋ፣ ነገዴ ጎበዜ እና ሌሎቹ ፅንፈኞች በእነዚህ አገሮች ማግኘት ስለማይችሉ እንዲሁም የሚያወጡትን አደራ የሚያራግቡ ድርጅቶች በእነዚህ አገሮች ስለሌሉ ነው።

ያለ አዋቂ አዋቂዎቹ እርስ በእርሳቸው በንግግር ቢጣርሱም የዋና ኮንሰርት ዓላማቸው ግን ገንዘብና ፖለቲካዊ ባሮኮት ነው። ለዚህ የሚከፈል ነገር ደግሞ ዳጉስ አድርገው ተሸክመዋል። በመሆኑም ነው በ2009/10 ዓመታዊ ሪፖርት በHuman rights which የሰጡትን ውሸት በቁያቸው ነበረ። ምክንያቱም ከእነሱ ውጪ ለኢትዮጵያ የሚያስብ የለምና ድምፅ ሳይሰጥ ማሸነፋቸው ያውቃሉ፤ ካልሆነ ደግሞ የዝባቡዌና የኬንያ አካሄድ ያውቁታል።

ከተጣረስ ንግግራቸው ልናገር እና ሚስጥሩ ከየት እንደሆነም ትንሽ ጠቁሜ ጽሁፌን ልጨርስ። አንዳቸው በሰላም ካልሆነ ሌላ መንገድ የለንም ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ እነሱ በመሩት ጦርነት የትግራይ ህዝብ ለ3ኛ ወያኔ ተዘጋጅቷል ይላሉ። ገና ያልገባኝ ነገር ቢኖር ግን ለ3ኛ ወያኔ ማራመድ ፈለገ የተባለው የትግራይ ህዝብ ላይ ለምን እንደ አነጣጠሩ ነው።

በጣም ይገርማል፤ ሁለት ምላስ በአንድ ራስ አትሉም መንስኤው ግን ሌላ ነው። የተደበቀ ሚስጥር ይህም በእነሱ ሰላማዊ ትግል ማለት በ1997 ዓ/ም በዩክሬይን

አገር እንደተደረገው የጎዳና ላይ አመጽ መንግስት አጣብቂኝ ውስጥ አስገብቶ እንዲደራደር ማስገደድ።

በመሰረቱ ግን ህዝብ ጎዳና ላይ ለመውጣት የሚገደድበት ምክንያቶች ምን ይሆናል? ፍትሐዊነት የጎደለው ምርጫ በመሆኑ ወጥቶ ድምፅ ማስከበር ይችላል። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ለእንደዚህ አይነት ክፍተት እንዳይጋለጡ ፍትሐዊና ታላሚ የምርጫ ሂደት እየተገበረ አሁን ለ4ኛ ጊዜ አገር አቀፍ ምርጫ ማከናወን ደርሷል። ለፍትሐዊነቱም ዓለም አቀፍ ደረጃው የጠበቀ የፓርቲዎች የምርጫ ስነ ምግባር ደንብ በተወካዮች ምክርቤት አዋጅ አድርገው አፀድቀዋል።

Gere Mugulat 04/27/10